



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

የዜና እውጃ

ከበርካታ ድርጅቶች የቀረበውን የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄን ተከትሎ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ከፕሮጀክት ግምገማ ቡድን አባላት ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛል

መስከረም 14 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ እጅግ በርካታ ከሆኑ ድርጅቶች የቀረቡለትን የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄዎችን ፍፁም ፍትሃዊ እና ግልፅነትን በተላበሰ መንገድ በተመደበው የመርሃ ገብር ሰሌዳ መሰረት ለማከናወን ከፕሮጀክት ግምገማ ቡድኖች ጋር በአካል እና በቪዲዮ የታገዘ የስኬይፕ ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛል።

የፕሮጀክት ግምገማ ቡድን አባላት በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር የሚኖሩ በተለያዩ የስራ መስኮች ሙያዊ ብቃታቸውን ያስመሰከሩ ልሂቃን ሲሆኑ ምንም ክፍያ የማይከፋለቸው እና ለሚወዷት አገራቸው በበጎ ፈቃደኝነት ግዜያቸውን እና ለረጅም አመት ያካበቱትን ልምዳቸውን ለማበርከት ቀናሊነታቸውን ያሳዩበት አንድ መድረክ መሆኑን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ያምናል። በፕሮጀክት ቀረጻ፣ ትግብራ እና ግምገማ ላይ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው እነዚህ ከፍተኛ የቴክኒክ ባለሙያዎች፣ ፕሮጀክት ፕሮግራሞችን በሚገመግሙበት ግዜ እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ነቅሶው በማውጣት ከማንም እና ከምንም ተፅዕኖ ነፃ ሆነው ከማንኛውም አይነት የጎሳ፣ የፖለቲካ እና የሃይማኖት ጉዳዮች ጋር ተዛማጅነት ካላቸው ቡድኖች አስተያየት ተቆጥበው፣ አድሎአዊ ያልሆነ፣ ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ ላይ ብቻ የተመረኮዘ ምዘና አድርገው ለገመገሟቸው ፕሮጀክቶች ደርጃ እንዲሰጡ ከአደራ ጭምር ጽ/ቤቱ አሳስበዋቸዋል።

በውይይቱ ላይ ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ምስረታ ጀምሮ ስለ ፕሮጀክት ግምገማው አጠቃላይ መመሪያ እና የሥራ ዝግጅት፣ ስለ ተፈላጊ ችሎታዎች እና የስራ ወሰን፣ ስለ ቀነ-ገድቡ እና ከእያንዳንዳቸው ስለሚጠበቅባቸው ሙያዊ ሃላፊነት የጽህፈት ቤቱ አመራሮች አጠር ያለ ገለፃ በመስጠት ከፕሮጀክት ግምገማ ቡድን አባሎች ጋር በጋራ ውይይት አድርገዋል።

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ልዩ ከሚያደርገው እና ፍፁም ግልፅነት እና አድሎን ለማስቀርት ከተጠቀመባቸው መንገዶች አንዱ በማጣቀሻ ሰነድ (Terms of Reference) ላይ እንደተገለጸው እያንዳንዱ ፕሮጀክት ፕሮግራም የምስጢር ቁጥር ተስጥቶት (coded) በሰነድ የተለያዩ የምርመራ ቡድን አባላት ተመዝኖ፣ የሰነድ አማካይ ድምር ውጤት የሚሰጠው ይሆናል። ይህም ውጤት ለዳይሬክተሮች በርድ ቀርቦ ይሁንታን ሲያገኝ ብቻ ነው ለፕሮጀክቱ የተፈቀደው ገንዘብ የሚለቀቀው። የፀደቁት ፕሮጀክቶች ዝርዝር፣ የተፈቀደው የገንዘብ መጠን፣ ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ቦታ፣ ያስገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ውጤት ወዘተ በፍፁም ግልፅነት ወድያውኑ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ድረ ገፅ ላይ እንዲሰፍር ይደረጋል።

ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የቀረቡት የፕሮጀክት ፕሮግራሞች ቁጥር ከተጠበቀው እጅግ የበለጠና ከፍተኛ መሆኑ በከፋ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለማቃለል ትረስት ፈንድ የሚያደርገው ጥረት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የተጠናከረ ድጋፍ እና ርብርብ እንደሚያስፈልገው የሚያረጋግጥ ነው። በተጨማሪም በርካታ ተቋሞች ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጋር አብሮ በመስራት የተጀመረውን ወገንን የመርዳት እንቅስቃሴ ለማገዝ ያላቸውን ፍላጎት እና ተነሳሽነት እንዲሁም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ላይ ያላቸውን እምነት የሚያመለክት ነው። እርሶም ሀገርዎን በገንዘብም ሆነ በእውቀትም ለመርዳት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ሀገራዊ ጥሪ ያቀርብሎታል።

- <https://www.ethiopiastrustfund.org/donations/pledge/>
- <https://www.ethiopiastrustfund.org/become-a-volunteer/>